



የሙሉው ሰማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ) All Amhara People's Organization (AAPO)

E-mail: aapo@aapo-mahd.org

Website:

www.aapo-mahd.org

ቀን: ሰኔ 21 2010 ዓ.ም.

ቁጥር: aapo092/2018

ልዩ መግለጫ

የሙሉው ሰማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) ሥራ አሰጻጻዊ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ፣ አገራችን ኢትዮጵያ ያለቸበትን ተጨባጭ ፖለቲካዊ ሁኔታና እንዲሁም የሰማራ ሕዝብ የህልውናና የማንነት ትግል ያለበትን ደረጃ በዝርዝር ተመልክቷል ። ላለፉት 28 ዓመታት በአገራችን ሰፍኖ የቆየው ጨቋኝ ስርዓት የሰማራውን ህዝብ ለይቶ መዋቅራዊና ህገመንግስታዊ ቅርጽ በያዘ መልክ ለፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ ጥቃት ሰለባ እንዲሆን ከማድረጉም በላይ የፈጠራ ታሪክ ተደርሶለት በሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ በጠላትነት እንዲታይ በማድረግ ለብዙ ስቃይ ፣መከራና ጉስቁልና መዳረጉን መዐሕድ ምንግዜም ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው።

የሙሉው ሰማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ) ይህንን የወገን እና የአገር ችግር መነሻ በማድረግ የሰማራውን መብትና ጥቅም ለማስከበር በውጭም በውስጥም ሁለንተናዊ ትግል በማድረግ ላይ ይገኛል። የመዐሕድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ ባለፉት ሦስትና አራት ዓመታት በአንድ በኩል በሰማራ ወጣቶች የተቀጣጠለው የሰማራ የህልውናና የማንነት ትግል፣ በሌላ በኩል የአሮሞ ወጣቶች ትግል፣ በተለያዩ አካባቢዎች ባካሄዱት መራራ ተጋድሎና በከፊሉት ውድ ዋጋ በስልጣን ላይ ያለውን የኢህአዴግ ድርጅት ለውስጣዊ የርስ በርስ ትግል ገፍቶታል። ውስጣዊ ትግሉም የህዝቡን ጥያቄ ግምት ያስገባ ለውጥ በሚፈልግና ፣ በነበረው የጭቆና አገዛዝ መቀጥል በሚሹ ኃይሎች መካከል መሆኑን መዐሕድ ተገንዝቧል።

በጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ የሚመራው ለውጥ ፈላጊ ቡድን በአሸናፊነት ለመውጣት አንዳንድ እርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩ የአገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ተስፋ ሰጭ የመቀየር አዝማሚያ የያዘ ይመስላል ። ከሰማራ የህልውናና የማንነት ትግል አንጻር ያልተመለሱ በርካታ የህዝብ ጥያቄዎች መኖራቸውና ላለፉት 28 ዓመታት የጭቆናውን ቀንበር ጭነው ሲገዙን የነበሩ ኃይሎች ጨርሰው እጅ ያልሰጡበት ሁኔታ ያለ መሆኑ እንደተጠበቀ ሁኖ ፣ የመዐሕድ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የለውጥ ኃይሎችን ሂደት ከመጀመሪያ አንስቶ በትኩረት ሲከታተለው የቆየ በመሆኑ ጅምርውን በመልካም ተስፋ ሰጭነት ተመልክቶታል።

መዐሕድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በአንድ በኩል የሰማራው ጠላቶች ሰማራን አግላይ የሆነና ፣ በሌላ በኩል ሰማራው በተለያዩ ምክንያቶች ራሱን በማግልል የሚከናወኑ የፖለቲካ ሂደቶች ለሰማራው ህልውናም ሆነ ለአገራችን ሰላምና መረጋጋት ጎጂና የችግር መሰረት መሆኑን ከለንደኑ የሽግግር ሂደት መራራ ተመክሮ ወስዷል።



የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት(መዐሕድ) All Amhara People's Organization (AAPO)

E-mail: aapo@aapo-mahd.org

Website:

www.aapo-mahd.org

ከዚህ በመነሳት የመዐሕድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል፤

1. ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ ያቀረቡትን የይቅርታ ፣ የምክክርና ሰላማዊ የሽግግር ጥሪና፣ እንዲሁም በተከታይ የዐማራ ክልል ፕሬዘዳንት በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የቀረበውን ጥሪ መዐሕድ ሙሉ በሙሉ በመቀበል ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ታላቅ ኃይል ለሆነው የዐማራ ሕዝብ የህልውናና የማንነት ጥያቄዎች ሰላማዊ መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ከለውጥ ኃይሎች ጋር ለመነጋገርና ለመስራት መወሰኑን ይገልጻል።

2. አሁን የተፈጠረውን አገራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ያልተመለሱ የዐማራ ሕዝብ ጥያቄዎች ለምሳሌ፡- የፍትህና የአስተዳደር ጥያቄዎች፣ መሻሻል የሚገባቸው ሆን ተብሎ ዐማራውን ለማጥቃት የተቀረጹ የህገ መንግስቱ አንቀጾች፣ በዐማራ ላይ የተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ተግባሮች የመርመር ጉዳይ፣ የመሬት ይዞታን የማስመለስ ጥያቄዎች፣ ፍትሃዊ የልማት ጥያቄዎች፣ ከልዩ ልዩ አካባቢዎች በግፍ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ጉዳዮች፣ በኢህአዴግ አገዛዝ ያለ አግባብ የታሰሩ የተሰቃዩና ችግር ላይ የወደቁትን ወገኖቻችን የካሳ ክፍያና ግፍ ፈጻሚዎችን ለህግ የማቅረብና የመሳሰሉትን እንዲመለሱ ፣ መዐሕድ በሕዝብ መሃል ሁኖ ሕዝብን ያሳተፈ የነቃና የተደራጀ ትግል ማካሄድ ወሳኝ መሆኑን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶታል።

3. አዲሱ የፖለቲካ ክስተት በሕዝቡ መካከል የጫረውን ተስፋና መነሳሳት ግምት ውስጥ በማስገባት መዐሕድ በውስጥም በውጭም የሚያንቀሳቅሳቸውን አባላትና ደጋፊዎችን የለውጡ አካል በመሆን እስከዛሬ ሲከተል በቆየው የትግል ስልት ዙሪያ ለውጦችን በማድረግ በአገር ውስጥ ያለውን መዋቅሩን በማጠናከር የቀድሞና አዲስ አባላትን ድርሻ በማስፋት መስራት እንደሚገባ ወስኗል።

4. መዐሕድ ከዚህ ቀደም ከተለያዩ የዐማራ ድርጅቶች ጋር ያካሄደውን አብሮ የመስራት ትብብር ጠብቆ እንዲቀጥል የወሰነ ሲሆን ፣ ከሌሎች ለሰብዓዊነትና ለሕዝባዊ አብሮነት ከቆሙ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ጋር አብሮ እንደሚሰራ ያረጋግጣል።

5. በመጨረሻም ከፍተኛ መስዋትነት ተከፍሎበት የተገኘን የለውጥ ጅምር ለማደናቀፍና ወደ ነበርንበት አስከሬ ሂደት ለመመለስ እንቅፋት የሚፈጥሩትን ኃይሎች መዐሕድ ከለውጥ ኃይሎችና ከሕዝብ ጎን ተሰልፎ እንደሚታገላቸው ያረጋግጣል።

ድል ለዴሞክራሲ!

የመዐሕድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ